

# የጉዞ ዕቅድ

ጉዞዎን ለማቀድ [kingcounty.gov/TripPlanner](http://kingcounty.gov/TripPlanner) ይጎብኙ።

የጉዞ ዕቅድ መርሃግብሮች አስቀድመው ያልታወቁ የአገልግሎት መቋረጦችን እና የመንገድ ለውጦችን እያካተቱም፤ ስለዚህ የትራንዚት ማስጠንቀቂያዎችን በኢሜይል ወይም በጽሑፍ መልእክት ለማግኘት [kingcounty.gov/metro/alerts](http://kingcounty.gov/metro/alerts) ይጎብኙ።

የታሪፍ ዋጋዎች ጉዞዎች ናቸው።  
የቀረቡት የታሪፍ ዋጋዎች ለእያንዳንዱ አቅጣጫ

አዋቂዎች (ዕድሜያቸው 19 እና ከዚያ በላይ)	\$3.00
የአንድ ክልላዊ ካርድ ለሁሉም (One Regional Card for All, ORCA) LIFT የታሪፍ ዋጋ*	\$1.00
<small>*የገቢ መሰፈርትን የሚያሟሉ</small>	
የክልላዊ ቅናሽ የታሪፍ ክፍያ ፈቃድ (Regional Reduced Fare Permit, RRFPP) ካርድ ባለቤቶች	\$1.00
<small>(የተመዘገቡ አረጋውያን፣ የMedicare፣ አካል ጉዳተኞች)</small>	
ወጣቶች (18 እና ከዚያ በታች)	19

## እንዴት እንደሚከፈል

በሚሳፈሩበት ጊዜ፣ የጉዞ ታሪፍዎን በሚከተሉት መንገዶች ይክፈሉ፡-

- ልክ የክፍያውን ያህል ሳንጠም
- የወረቀት የጉዞ ማስተላለፊያ ትኬት
- የORCA ካርድ
- በስልክዎ ላይ ያለ የትራንዚት ጎ (Transit GO) ትኬት
- ሌሎች የክፍያ ዓይነቶች ተቀባይነት የላቸውም

የORCA ካርድዎን በድረ-ገጽ [myORCA.com](http://myORCA.com) ላይ፣ በስልክ ቁጥር 1-888-988-6722 (ORCA) በመደወል፣ በሳውንደር (Sounder) እና በሊንክ ላይት ሬይል (Link Light Rail) ጣቢያዎች በሚገኙ የትኬት መሸጫ ማሸፍኞች፣ ወይም በKing County ሜትሮ የፓስ ሽያጭ ቢሮ (King County Metro Pass Sales Office) ማግኘት ይችላሉ።

የTransit GO Ticket መተግበሪያን ከስልክዎ መተግበሪያ ማውረጃ (app store) ላይ ማውረድ እና በክሬዲት ወይም በዴቢት ካርድዎ ትኬቶችን በቀጣታ መግዛት ይችላሉ።

## ተደራሽነት

የመሄጃ መንገዶቹ መዳረሻዎች በተደራሽነት ረገድ ሊለያዩ ቢችሉም፣ የTrailhead Direct ተሽከርካሪዎች ግን ለተሽከርካሪ ወንበር (ዊልቸር) ተደራሽ ናቸው። ሁሉም ሰው በደስታ ይቀበላል።



# TRAILHEAD DIRECT የአግር ጉዞ ጀብዲዎን ያቅዱ።

[TrailheadDirect.org](http://TrailheadDirect.org)  
ለበለጠ መረጃ ይጎብኙ።

## የቀረበው በ

## ስፕንሰር የተደረገ በ



## የአርስዎን ልምድ ያካፍሉ

- #TrailheadDirect
- @KingCountyMetro
- @KingCountyParks
- @SeattleDOT @Amazon



ፓርክ። ይጓዙ። በአግር ይጓዙ (ሃይክ)



# IS TUNO

MOUNT TENERIFFE  
MOUNT SI  
LITTLE SI

እ.ኤ.አ ሜይ 23-ኅዳር 30፣ 2026

አሁን በSOUTH BELLEVUE LINK LIGHT RAIL STATION ይቆማል

# የሚመከሩ የእግር ጉዞዎች



ስለ እነዚህ የእግር ጉዞዎች ተጨማሪ መረጃ፣ በ [wta.org](http://wta.org) ላይ ያግኙ። ከመሄድዎ በፊት፣ በ My Backpack መለያዎ ያስቀምጡባቸው እና ሲመለሱ የጉዞ ሪፖርት ይጻፉ!

## MOUNT TENERIFFE

ለዚህ ለራስህ ብዙ ጊዜ ይስጡ። ይህ 13 ማይል የደርሶ መልስ ጉዞ፣ አስቸጋሪ ቢሆንም የውሃ ፏፏ እና ለምለም የወንዝ ሸለቆ እይታዎችን ይሰጣል፣ ነገር ግን ብዙ ጥረት ያስፈልጋል።

**ርዝማኔ፦** 13 ማይል ስለ ስታርት ደረጃ፣ የደርሶ መልስ ጉዞ  
**የክፍታ መጨመር፦** 3800 ጫማ ስለ ስታርት ደረጃ፣ የደርሶ መልስ ጉዞ  
**ሽንት ቤት፦** በጉዞ መጀመሪያ ቦታ ላይ

## MOUNT SI


ወደ Snoqualmie Valley፣ Seattle እና ኦሊምፒክስ (Olympics) እይታዎች ለመድረስ ቁልፍ እና ጠመከማዛ መንገዶችን ይውጡ።

**ርዝማኔ፦** 8 ማይል ስለ ስታርት ደረጃ፣ የደርሶ መልስ ጉዞ  
**የክፍታ መጨመር፦** 3150 ጫማ ስለ ስታርት ደረጃ፣ የደርሶ መልስ ጉዞ  
**ሽንት ቤት፦** በጉዞ መጀመሪያ ቦታ ላይ

## LITTLE SI

ይህ አጭር ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ቁልፍ የሆነ የእግር ጉዞ መንገድ፣ በደን እና በድንጋያዎች ቦታዎች በኩል አልፎ ወደ ትልቁ ወንድሙ Mount Si እና ወደ ዙሪያው ሸለቆ እይታዎች ያመራል።

**ርዝማኔ፦** 3.7 ማይል የደርሶ መልስ ጉዞ  
**የክፍታ መጨመር፦** 1300 ጫማ የአስቸጋሪነት ደረጃ፣ ተመጣጣኝ ሽንት ቤት፦ በጉዞ መጀመሪያ ቦታ ላይ



ማዕጠን P&R የመኪና ማቆሚያ አለ **በKing County ውስጥ የሚገኙ የሕዝብ መሪዎች** **በKing County ውስጥ የሚገኙ ፓርኮች** **Link light rail station** **የማቆሚያ ቦታዎች**

**የቅዳሜና አሁኑኑ የበዓላት አገልግሎት ብቻ እ.ኤ.አ ሜይ 23-ኦገስት 30፣ 2026**  
 Trailhead Direct ቅዳሜና አሁኑኑ እንዲሁም በተወሰኑ የሕዝብ በዓላት ቀናት ላይ ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ ወቅታዊ አገልግሎት ነው። እ.ኤ.አ 2026 የጉዞ ወቅት፣ የተወሰኑት የሕዝብ በዓላት የመታሰቢያ ቀን (Memorial Day - 5/25)፣ የነፃነት ቀን የሳምንቱ መጨረሻ ዕለቶች (7/3) እና የነፃነት ቀን (7/4) ናቸው።

CAPITOL HILL E DENNY WAY & 16TH AVE E	CAPITOL HILL E JOHN ST & BROADWAY E	DOWNTOWN SEATTLE SPRING ST & 4TH AVE*	S BELLEVUE LIGHT RAIL STATION መድረክ 2	NORTH BEND የቆሙ እና ይጓዙ	MT. TENERIFFE የእግር ጉዞ መነሻ ቦታ	MT. SI የእግር ጉዞ መነሻ ቦታ	LITTLE SI የእግር ጉዞ መነሻ ቦታ	NORTH BEND የቆሙ እና ይጓዙ	S BELLEVUE LIGHT RAIL STATION መድረክ 1	DOWNTOWN SEATTLE SPRING ST & 4TH AVE*	CAPITOL HILL E JOHN ST & BROADWAY E	CAPITOL HILL E DENNY WAY & 16TH AVE E
7:24	7:30	7:40	7:54	8:20	8:32	8:36	8:39					
7:54	8:00	8:10	8:24	8:50	9:02	9:06	9:09					
8:24	8:30	8:40	8:54	9:20	9:32	9:36	9:39					
8:53	8:59	9:09	9:23	9:49	10:01	10:05	10:08					
9:36	9:42	9:52	10:06	10:32	10:46	10:50	10:53					
10:05	10:11	10:21	10:35	11:01	11:15	11:19	11:22					
10:35	10:41	10:51	11:05	11:31	11:45	11:49	11:52	<b>12:00</b>	<b>12:30</b>	<b>12:57</b>	<b>1:08</b>	<b>1:11</b>
11:20	11:26	11:36	11:51	<b>12:18</b>	<b>12:32</b>	<b>12:36</b>	<b>12:39</b>	<b>12:47</b>	<b>1:17</b>	<b>1:43</b>	<b>1:54</b>	<b>1:57</b>
<b>12:16</b>	<b>12:22</b>	<b>12:32</b>	<b>12:47</b>	<b>1:14</b>	<b>1:28</b>	<b>1:32</b>	<b>1:35</b>	<b>1:43</b>	<b>2:13</b>	<b>2:39</b>	<b>2:50</b>	<b>2:53</b>
					<b>1:49</b>	<b>1:53</b>	<b>1:56</b>	<b>2:04</b>	<b>2:34</b>	<b>3:00</b>	<b>3:11</b>	<b>3:14</b>
					<b>2:23</b>	<b>2:27</b>	<b>2:30</b>	<b>2:38</b>	<b>3:08</b>	<b>3:34</b>	<b>3:45</b>	<b>3:48</b>
					<b>2:59</b>	<b>3:03</b>	<b>3:06</b>	<b>3:14</b>	<b>3:44</b>	<b>4:10</b>	<b>4:21</b>	<b>4:24</b>
					<b>3:29</b>	<b>3:33</b>	<b>3:36</b>	<b>3:44</b>	<b>4:15</b>	<b>4:42</b>	<b>4:53</b>	<b>4:56</b>
					<b>3:59</b>	<b>4:03</b>	<b>4:06</b>	<b>4:14</b>	<b>4:45</b>	<b>5:12</b>	<b>5:25</b>	<b>5:28</b>
					<b>4:32</b>	<b>4:36</b>	<b>4:39</b>	<b>4:47</b>	<b>5:18</b>	<b>5:44</b>	<b>5:57</b>	<b>6:00</b>
					<b>5:02</b>	<b>5:06</b>	<b>5:09</b>	<b>5:17</b>	<b>5:48</b>	<b>6:14</b>	<b>6:27</b>	<b>6:30</b>
					<b>5:33</b>	<b>5:37</b>	<b>5:40</b>	<b>5:48</b>	<b>6:18</b>	<b>6:43</b>	<b>6:56</b>	<b>6:59</b>
					<b>6:03</b>	<b>6:07</b>	<b>6:10</b>	<b>6:18</b>	<b>6:46</b>	<b>7:11</b>	<b>7:24</b>	<b>7:27</b>
					<b>6:35</b>	<b>6:39</b>	<b>6:42</b>	<b>6:50</b>	<b>7:18</b>	<b>7:42</b>	<b>7:55</b>	<b>7:58</b>

AM - ቀለል ያለ ዓይነት  
 PM - ቆይታ ያለ ዓይነት  
**⚠ ከመጨረሻዎቹ የTrailhead Direct ጉዞዎች አንዱን ለመድረስ በቁ ጊዜ መተውዎን ያረጋግጡ**  
 ምስጋና ለSeattle መሪዎች ይደረሳቸው እና ይህ የጉዞ መስመር የተሻሻለ የአገልግሎት አስጣጥ አለው።

# የእግር ጉዞ ምክርቶች

## ሊይዟቸው የሚገቡ ነገሮች

- ☑ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የውሃ ጠርመሶች (ከመነሻ ቦታ በፊት ይሙሉ፣ በእግር ጉዞ መነሻ ቦታዎች ላይ ውሃ የለም)
- ☑ የዝናብ መከላከያ አልባሳት/ቁሳቁሶች
- ☑ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪት
- ☑ ገትሪ መብራት
- ☑ ለአመጋገብ ዝግጁ የሆኑ ምግቦች (ፍራፍሬ፣ ሳንድዊች፣ የግራፍላ ገሮች)
- ☑ የእግር ጉዞ መንገድ ካርታ
- ☑ ጠንካራ፣ ጣቶች የማይታዩባቸው እና ምቹ የሆኑ ጫማዎች
- ☑ በጣም ረጅም እጅጌ ያለው ተጨማሪ ልብስ
- ☑ የሻርገ ቦርሳ (ሁሉንም ነገር ለመሸከም)

## ከመሄድ በፊት

- ወዴት እየሄዱ እንደሆነ እና መቼ እንደሚመለሱ ለአንድ ሰው ይንገሩ
- ስለ መንገዱ ለማንበብ፣ ትክክለኛውን ካርታ ለማግኘት እና የአየር ሁኔታውን ለማረጋገጥ [Wta.org](http://Wta.org) ይጎብኙ
- ቦርሳዎን ከላይ ባለው የፍተሻ ዝርዝር ውስጥ በተጠቀሱት ዕቃዎች ይሙሉ

## በእግር ጉዞ መስመር ላይ

- በመንገዱ ላይ ይቆዩ
- የምግብ ቁርጥራጮችንና የቤት እንስሳት ቆሻሻን ጨምሮ ያመጣችሁትን ነገር ሁሉ አስቀምጡ
- ሁልጊዜም የቤት እንስሳትን በገመድ ይዘው ይጓዙ
- ከአቅምዎ በላይ አይሂዱ
- የመመለሻ ጉዞዎን በሰዓቱ ለመድረስ የሚያስችል በቂ ጊዜ ይተው

